



**የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት**  
**ልሳነ-ሕግ ጋዜጣ**  
**LISAN HIG GAZETA**  
**OF THE BENISHANGUL — GUMUZ REGIONAL STATE**

17 ኛ ዓመት ቁጥር 59 አሰላ  
ግንቦት 1998

17th Year No 59  
Assosa may 2006

**የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት**  
**ም/ቤት ጠባቂነት የወጣ**

አዋጅ ቁጥር 59/1998□/ም  
 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት  
 ፍርድ ቤቶች የሚሰሩ ጠበቆች ፍቃድ  
 አሰጣጥና ምዝገባ የወጣ አዋጅ  
 የጥብቅና አገልግሎት የሕግን የበላይነት  
 ለማረጋገጥም ሆነ የፍርድ አሰጣጥ ሥራን  
 ለማፋጠን በሚደረግ እንቅስቃሴ ውስጥ  
 ከፍተኛ ትርጉሟ ያለው በመሆኑ፤  
 አገልግሎቱ ለማበርከት በህግ ሙያ  
 የሰለጠኑ፤ ሰፊ ልምድ ያለው፤ □ኦርት  
 ቤትን አሰራር ጠንቅቆ የሚያውቅ  
 በታማኝነት፤ በቅንነትና በእውነተኝነት  
 መንፈስ የተላበሰ ሰው ለሕግ የበላይነትና  
 ለፍትህ መስፈን ከፍትህ አካላት ጋር ጎን  
 በአጋዥነት የሚሰለፍበት ሙያ በመሆኑ፤  
 በክልሉ ፍ/ቤቶች ለመሥራት የሚችሉ  
 ጠበቆች ምዝገባና ፈቃድ አሰጣጥ ሁኔታ  
 በተሟላ መልኩ በሕግ መደንገግ  
 በማስፈለጉ፤  
 የጥብቅና ሥራ የሚሰሩ ስራዎችን የሙያ  
 ብቃት ደረጃ ከሚሰጡት አገልግሎት ጋር  
 የተመጣጠነ ለማድረግ ፈቃድ የሚሰጥበት  
 መመዘኛና ለሙያው የሚያስፈልገው ሥራ  
 ምግባር ተሟላ

PROCLAMATION NO 59/2006

PROCLAMATION TO PROVIDE FOR  
 THE LICENSING AND REGISTR  
 ATION OF ADVOCATES PRACTICING  
 BEFORE THE  
 BENISHANGUL GUMUZ REGIONL  
 STATE

WHERE AS, advocacy service has a great  
 role in maintaining rule of law and  
 facilitating the judicial process; WHEREAS,  
 advocacy is a profession where in a person  
 trained and experienced in law, fully aware  
 of judicial proceedings and dictated by the  
 sprit of loyalty, sincerity and genuinely and  
 works in cooperation with the judicial  
 organs for the rule of law and prevalence of  
 justice;

WHEREAS, it is deemed essential to  
 regulate, exhaustively, the licensing and  
 registration of advocates practicing before  
 the Regional Courts;

WHEREAS, it has become necessary to  
 regulate exhaustively, the requirements of  
 advocacy and code of conduct for practicing  
 advocacy with a view of harmonizing the  
 professional

መልኩ የሚከበርበትን በሕግ መወሰን አስፈላጊ በመሆኑ፤

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት 049/3/1995/ም ተሸሽሎ በ□□□. ህቶ መንግስት አንቀጽ 49/3/1 መሠረት የሚከተለው ታውጧል።

**ክፍል አንድ**

**ጠቅላላ**

**1 አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ «በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፍርድ ቤቶች የሚሰሩ ጠበቆች ፈቃድ አሰጣጥና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 59/1998ዓ/ም ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።»

**2 ትርጓሜ**

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፤

1. "ፍርድ ቤት" ማለት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፍርድ ቤቶች እና ሌሎች የዳኝነት አካላትን ያጠቃልላል።

2. "ጥብቅና አገልግሎት" ማለት የገንዘብ ክፍያ በመቀበል ወይም ወደፊት የሚገኝ ቀጥተኛ ወይም ያልሆነ ጥቅም ለማግኘት ሲባል ወይም ያለክፍያ ፍ/ቤት ሊቀርብ የሚችል ማኛውንም አይነት የውል ስምምነት የድርጅት፣ ማቋቋሚያ፣ ማሻሻያ ወይም ማፍረሻ ሰነድ ወይም ለፍ/ቤት የሚቀርብ ሰነድ ማዘጋጀትና ሶስተኛ ወገኖችን በመወከል በፍ/ቤት ፊት ቀርቦ መከራከርና ማናቸውንም አይነት የህግ ምክር አገልግ

Competence of advocates with the services they render;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 49/3/1 of the 2003 Revised Constitution of the Benishangul Gumuz Regional State, it is here by proclaimed as follows:

**PART ONE**

**GENERAL**

**1. Short title**

This proclamation may be cited as the “Benishangul Gumuz Regional State Courts Advocates Licensing and Registration proclamation No. 59/2006.”

**2. Definitions**

In this proclamation, unless the context requires otherwise:

1. "Court" means Benishangul Gumuz Regional Courts and other judicial organs.

2. " Advocacy service" means the preparation of contracts, memorandum of association, document of amendment or dissolution, of same, or documents to be adduced in court, litigation before court on behalf of third parties, and includes rendering any legal consultancy services for consideration or without consideration or for direct or indirect future consideration.

3. "ጠበቃ" ማለት የጥብቅና ሙቅ አገልግሎት ለመስጠት ስሙ በመዝገብ የተመዘገበ የህግ ባለሙያ ነው።
4. "የሕግ ጉዳይ ፀሐፊ" የሕግ ምክርና አሰተያየትን በመስጠትና ህግ ነክ ሰነዶችን በማዘጋጀት ጠበቃውን የሚያግዝ ሰው ነው።
5. "ደንበኛ" ማለት ስለራሱ ወይም ስለሌላ ሰው ጉዳይ ማንኛውንም የጥብቅና አገልግሎት ለማግኘት ከጠበቃ ጋር የተዋዋለ ወይም የጉዳዩን ፍሬ ነገር ለጠበቃ ያስረዳ ሰው ነው።
6. "ቢሮ" ወይም "ኃላፊ" ማለት የቤኒሻንጉል ቶሙቅ ጠቅላይ መንግስት ፍትህ ቢሮና የቢሮ ኃላፊ ነው።
7. "መዝገብ" ማለት ጠበቆች የሚመዘገቡበትና በቢሮው የሚጠበቅ ሪከርድ ነው።
8. "ሰው" ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

**ክፍል ሁለት**

**ስለ ፈቃድ አሰጣጥና ስለ ጠበቆች ምዝገባ**

**3. ፈቃድ ስለማስፈለግ**

1. የጥብቅና አገልግሎት ለመስጠት የሚፈልግ ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ የጥብቅና ስራ ፈቃድ ሊኖረው ይገባል፤
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1./ የተመለከተው ቢኖርም የሚከተሉት ሰዎች ያለ ጥብቅና ፈቃድ አገልግሎት መስጠት ይችላሉ።

3. "Advocate" means a lawyer whose name is registered in a register in order to render advocacy services.
4. "Law clerk" is a person who assists an advocate in the drawing up of legal document and rendering of legal advice.
5. " Client" means a person who enters in to contacts with an advocate to obtain advocacy service for himself or of a third party or who tells the facts of the case to an advocate.
6. " Bureau" or "Bureau Head" means the Benishangul Gumuz Regional State justice Bureau and Bureau Head.
7. " Register" means a record where in advocates are registered and kept by the Bureau.
8. " Person" means any natural or judicial person.

**PART TWO**

**Licensing and Registration of Advocates**

**3. Requirement of license**

1. Any Ethiopian who wishes to render advocacy services shall hold a license.
2. Notwithstanding the provisions of sub-Article (1) of this Article the following person may render advocacy services without a license.

- ሀ/ ስለ ራሱ ጉዳይ የሚከራከር ሰው፤
- ለ/  ለ  ለትዳር ጓደኛው፤ ለወላጆቹ፤ ለአያቶቹ፤ ለእህቶቹ፤ ለወንድሞቹ፤ እንዲሁም ሞግዚት ወይም አሳዳሪ ለሆነው ሰው የሚከራከር ሰው፤
- ሐ/ ከሥራው ጋር በተያያዘ ጉዳይ የሚከራከሩ በየደረጃው ያሉ የክልል ዐቃብያኒ፤
- መ/ የግል ድርጅት ወይም ኩባንያ በፍርድ ቤት ለመወክል ሥልጣን ተሰጥቶት ጉዳዮቹን በሚመለከት የሚከራከር ማንኛውም የድርጅቱ ኃላፊ ወይም ሽሪክ፤
- ሠ/ የመንግሥት መ/ቤት ወይም የልማት ድርጅትን በሚመለከት የሚከራከር ማንኛውም የመንግሥት መ/ቤት ወይም የልማት ድርጅት ባለስልጣን ወይም ኃላፊ ማህበሩ የሚወክለው ሰው፤
- ረ/ ማንኛውም የሠራተኛ ማህበር መሪ ወይም ማህበሩ የሚወክለው ሰው፤

**4 ፈቃድ ለማግኘት ስለሚቀርብ**

**ማመልከቻ፡**

- ፩ የጥብቅና ፈቃድ ለማግኘት የሚቀርብ ማመልከቻ ለዚህ ተግባር በቢሮው በተዘጋጀው ቅጽ ተሞልቶ ይቀርባል፤
- ፪ አመልካቹ ከማመልከቻው ጋር የሚከተሉትን ሰነዶች ማቅረብ ይኖርበታል፡፡
  - ሀ/ የትምህርት ማስረጃውን፤
  - ለ/ ከቀድሞ አሰሪው ስለ ሥነ-ምግባሩ ወይም ስለ ሥራው አፈጻጸም የሚገልጽ ደብዳቤ፤

- a/ a person who pleads his own case;
- b/ a person who pleads, with out payment the causes of his/her spouse, parents, children, grand parents, sisters, brothers or of a person to whom he is a tutor or guardian;
- c. a Regional prosecutor of different level pleading in his official capacity;
- d/ ahead or a shareholder or a partner of a private organization or company who pleads the cause of the organization or company holding a power of attorney to represent in court;
- e. an official of a public body or a public enterprise or a person designated by him who pleads the action of such public body or public enterprise;
- f. any trade union leader or a person designated by the union.

**4. Application for license**

1. An applicant for advocacy license shall be made in a form designed for such purpose by the Bureau.
2. The applicant shall submit the following documents together with his application:
  - a/ credentials;
  - b. a letter from his former employer regarding the applicants conduct or performance;

ሐ/ እንደአስፈላጊነቱ ፈቃድ ለማግኘት የሚሰጠው የሙያ መግቢያ ፈተና ማለፉን የሚያሳይ ማስረጃ፤

መ/ የፈቃድ ክፍያ መፈጸሙን የሚያሳይ ማስረጃ፤

ሸ. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፪/ ሐ የሚቀርብ ሠርቲፊኬት ዋጋ የሚኖረው ፈተና ማለፉ በታወቀ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ካቀረበ ብቻ ነው፤

**፩. ፈቃድ ስለመስጠት፤**

፩. ቢሮው የጥብቅና ፈቃድ ማመልከቻ በአንቀጽ ፬ መሠረት ተሞልቶ ሲቀርብ ከ20 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ተገቢውን ውሳኔ መስጠት አለበት፤

፪. በፈቃድ ላይ የሚጠቀሱት የሚከተሉትን ይጨምራል፤

ሀ/ የጠበቃውን ሙሉ ስምና ዜግነት፤

ለ/ መደበኛ የመኖሪያ ስፍራና የሥራ አድራሻ፤

ሐ/ የፈቃድ ዓይነት፤

መ/ የፈቃድ ሰጭውን ስምና ፊርማ፤

ሸ. ቋሚ ሥራ ላለው ሰው የጥብቅና ፈቃድ አይሰጥም፤

**፫. የፈቃድ እድሳት፤**

፩. የጥብቅና ፈቃድ በየዓመቱ መታደስ አለበት፤

c evidence showing that the applicant has passed the entry examination set for the license he applies for as deemed necessary;

d. evidence showing that the applicant has paid the required fee.

3. A certificate produced in accordance with sub Article 2/c/ of this Article shall be valid only where it is produced within one year as of the date of knowledge of passing the exam.

**5. Issuance of License**

1. Where the Bureau finds that the application made for a license is in full compliance with the provisions of Article 4 of this proclamation, it shall render its decision within a period of not more than twenty days.

2. The license shall include the following particulars:

a/ the name and nationality of the advocate;

b/ addresses of the advocate's residence and place of business;

c/ type of the license;

d/ Name and signature of the issuing officer;

3. a license may not be issued to a person who has another permanent job.

**6. Renewal of license**

1. A license shall be renewed annually;

፪. ፈቃድ ለማሳደስ የሚቀርቡ ማመልከቻዎች ፈቃዱ የሚያገለግልበት የአንድ ዓመት ጊዜ ከማለቁ ከአንድ ወር በፊት መቅረብ አለበት።

፫. አመልካች በዚህ አዋጅ መሠረት በሚወጣው ደንብ የሚወሰነውን የማሳደሻ ክፍያ ይከፍላል።

**፬. የፈቃድ ዓይነቶች፣**

በቢሮው የሚሰጡ የሚከተሉት ሁለት

ዓይነት የጥብቅና ፈቃዶች ይኖራሉ፣

ሀ/ የክልሉ ማንኛውም ፍርድ ቤቶች

የአንደኛ ደረጃ የጥብቅና ሥራ ፈቃድ፣

ለ/ የክልሉ ወረዳ ፍርድ ቤቶች የሁለተኛ

ደረጃ የጥብቅና ሥራ ፈቃድ፣

**፭. በክልሉ በማንኛውም ፍርድ ቤቶች**

**የአንደኛ ደረጃ የጥብቅና ሥራ ፈቃድ፣**

፩ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶች ያሟላ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በክልሉ በማንኛውም ፍርድ ቤቶች የአንደኛ ደረጃ የጥብቅና ሥራ ፈቃድ ይሰጠዋል፣

ሀ/ በሕግ እውቅና ካገኘ የትምህርት ተቋማት በሕግ ዲግሪ የተመረቀና የኢትዮጵያ መሠረታዊ ስኬትን የሚያውቅ በሙያው ቢያንስ አራት ዓመት ያገለገለ ወይም

2. An application for renewal of a license shall be submitted on moth before the expiry of the one year period for which it is issued;
3. An applicant shall pay the renewal fee determined by a regulation to be issued in accordance with this proclamation.

**7. Types of license**

**There shall be the following two types of license to be issued by the Bureau:**

- a/ First class regional courts advocacy license;
- b/ Second class regional woreda courts advocacy license.

**8. Regional courts first class advocacy license**

1. Any Ethiopian who fulfills the requirements specified herein under shall be issued with first class advocacy license of regional courts of all levels;
  - a/ Where he has a degree in law from a legally recognized educational institution, knows the basic laws of Ethiopia and has a minimum of four years relevant experience; or

ለ/ በሕግ ትምህርት ዕውቅና ካገኘ የትምህርት ተቋም በሕግ በዲግሎማ ተመርቆ የኢትዮጵያ መሠረታዊ ህጎች የሚያውቅ በወረዳ ፍርድ ቤትና ከዛ በላይ በዳኝነት ወይም በዐቃቤ ሕግነት ቢያንስ ከስድስት ዓመት ላላነሰ ጊዜ ሲሰራ ቆይቶ የለቀቀ ወይም

ሐ. በሕግ ዕውቅና ካገኘ የትምህርት ተቋም በሕግ በዲግሎማ ተመርቆ የኢትዮጵያ መሠረታዊ ህጎች የሚያውቅ በመንግስት መ/ቤት ወይም ከታወቀ ድርጅት በሕግ አገልግሎት ኃላፊነት ወይም ሠራተኝነት፣ በሕግ አማካሪነት ወይም በነገረ-ፈጅነት ቢያንስ ስምንት ዓመት ያገለገለ ወይም

መ. በሕግ ዕውቅና ካገኘ የትምህርት ተቋማት በሕግ ሰርቲፍኬት ተመርቆ የኢትዮጵያ መሠረታዊ ህጎች የሚያውቅ፣ በወረዳ ፍርድ ቤት ወይም ከዚያ በላይ በዳኝነት ወይም ዐቃቤ ሕግነት ቢያንስ ከአስር ዓመት ላላነሰ ጊዜ ቆይቶ የለቀቀ

ሠ. በሕግ ዕውቅና ካገኘ የትምህርት ተቋማት በሕግ ሰርቲፍኬት ተመርቆ የኢትዮጵያ መሠረታዊ ህጎች የሚያውቅ፣ በመንግስት መ/ቤት ወይም ከታወቀ ድርጅት በአማካሪነት ወይም፣ በነገረ-ፈጅነት ወይም፣ በሕግ

አገልግሎት ኃላፊነት ወይም ሠራተኝነት ቢያንስ አስራ ሁለት ዓመት በሙያው ያገለገለ፣

b. Where he has a diploma in law from legally recognized educational institution, knows the basic laws of Ethiopia and has a minimum of six years experience as a judge or public prosecutor at woreda and above levels; or

c. Where he has a diploma in law from legally recognized educational institution knows the basic laws of Ethiopian and has a minimum of 8 years experience as Head of legal service or worker, legal consultant or attorney of Government or privet Institution;

d. Where he has a certificate in law from legally recognized educational institution knows the basic laws of Ethiopian and has a minimum of ten years experience as a judge or public prosecutor at woreda or above levels;

e. Where he has a certificate in law from legally recognized educational institution knows the basic laws of Ethiopian and has a minimum of twelve years experience as legal consultant or attorney or a Head of legal service or worker of Government or known enterprises.

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/  
ከተዘረዘሩት መስፈርቶች በተጨማሪ  
ማንኛውም የጥብቅና ሥራ ፈቃድ  
አመልካች የሚከተሉትን አሟልቶ ሲገኝ  
የጥብቅና ሥራ ፈቃድ ይሰጠዋል።

ሀ. ለፍትህ ሥራ አካሄድ መልካም  
ሥነ-ምግባር ያለው፤

ለ. ምግባረ ብልሹነት በሚመለከት  
ወንጀል ተከሶ ያልተቀጣ፤

ሐ. ለደረጃው የተሰጠውን የጥብቅና  
መግቢያ ፈተና ያለፈ፤

መ. የሙያ ኃላፊነት መድሀን ዋስትና  
መግባቱ የሚያሳይ ማስረጃ ያቀረበ፤

**፱. የወረዳ ፍርድ ቤቶች የሁለተኛ ደረጃ  
የጥብቅና ሥራ ፈቃድ፤**

፩ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶች  
ያሟላ ማንኛውም ኢትዮጵያ ዜጋ በክልሉ  
ወረዳ ፍርድ ቤቶች የሁለተኛ ደረጃ  
የጥብቅና ሥራ ፈቃድ ይሰጠዋል።

ሀ. በሕግ ዕውቅና ካገኘ የትምህርት ተቋማት  
በሕግ ዲግሪ የተመረቀ የኢትዮጵያን  
መሠረታዊ ህጎች የሚያውቅና በሙያው  
ቢያንስ ሁለት ዓመት ያገለገለ

ለ. በሕግ ትምህርት ዕውቅና ካገኘ  
የትምህርት ተቋም በሕግ በዲፕሎማ  
የተመረቀ የኢትዮጵያን መሠረታዊ  
ህጎች የሚያውቅና በሙያው ቢያንስ አራት  
ዓመት ያገለገለ፤ ወይም

- 2. In addition to the requirements specified under sub-Article /1/ any applicant who fulfills the requirements specified here in under shall be issued with an advocacy license:
  - a. Whose code of conduct is suitable for a assisting in the proper administration of justice?
  - b. Who is not convicted and sentenced in an offense showing an improper conduct;
  - c. who has passed the advocacy entrance examination set for the license applied for;
  - d. who provides documents showing that he has entered a professional indemnity insurance police.

**9. Woreda Courts Second Class  
Advocacy License**

- 1. Any Ethiopian who fulfils the requirement specified herein under shall be issued with woreda courts second class advocacy license.
  - a. Where he has degree in law from legally recognized educational institution, knows the basic laws of Ethiopia and has a minimum of two years relevant experience; or
  - b. where he has diploma in law from legally recognized educational institution, knows the basic laws of



ሐ. በሕግ ዕውቅና ካገኙ የትምህርት ተቋማት በሕግ በሰርቲፍኬት የተመረቀ የኢትዮጵያን መሠረታዊ ህጎች የሚያውቅ በመንግስት መ/ቤት ወይም በታወቀ ድርጅት በሕግአገልግሎት ኃላፊነት ወይም ሠራተኛነት በሕግ አማካሪነት ወይም በነገራ- ፈጂነት ቢያንስ ስድስት ዓመት ያገለገል፤

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ ከተዘረዘሩት መስፈርቶች በተጨማሪ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ማሟላት ይገባል፤

ሀ. ለፍትህ ሥራ አካሄድ መልካም ሥነ-ምግባር ያለው፤

ለ. ምግባረ ብልሹነት በሚመለከት ወንጀል ተከሶ ያልተቀጣ፤

ሐ. ለደረጃው የተሰጠውን የጥብቅና መግቢያ ፈተና ያለፈ፤

መ. የሙያ ኃላፊነት መድሀን ዋስትና መግባቱ ማስረጃ ያቀረበ፤

ሠ. ለጥብቅና ሙያ መግቢያ ፈተና ስለመቀመጥ፤

1 በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፰ እና ፱ መሠረት የጥብቅና ሥራ ፈቃድ የሚጠይቀውን መስፈርት የሚያሟሉ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የፈተና መመዝገቢያ ክፍያ ፈጽሞ የጥብቅና ሙያ መግቢያ ፈተና መውሰድ ይኖርበታል፤

Ethiopia and has a minimum of four years experience; or

c. Where he has a certificate in law from legally recognized educational institution knows the basic laws of Ethiopia and has a minimum of six years experiences as a Head of legal service or worker or legal consultant or attorney;

2. In addition to the requirements specified under sub- Article /1/ the following requirements should be fulfilled:

a. whose code of conduct is suitable for assisting in the proper administration of justice;

b/ who is not convicted and sentenced in an offense showing an improper conduct;

c/ who has passed the advocacy entrance examination set for the license applied for;

d/ who provides document showing that he has entered a professional indemnity insurance policy.

**10. Sitting for Advocacy Entrance Examination**

1. Any Ethiopian who fulfills the requirements of the Article 8 and 9 of this proclamation and wishes to obtain an advocacy license shall, take the advocacy entrance exam having paid the registration fee for same.

2 በሀገሪቱ ወይም በክልሉ ከፍተኛ ህርት ተቋም ውስጥ በሕግ ቢያንስ በረዳት ሌክቸረርነት-ወይም የመጀመሪያ ዲግሪ ኖሮት በክልሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት እና ከዚህ በላይ በዳኝነት ወይም በዐቃቤ ሕግነት ወይም በታወቀ የመንግስት መ/ቤቶችና የልማት ድርጅቶች በሕግ አማካሪነት እና በነገረ-ፈጂነት ያገለገለ ማንኛውም ሰው ሥራውን በለቀቀ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የጥብቅና ሥራ ፈቃድ ማመልከቻ ካቀረበ የጥብቅና መግቢያ ፈተና እንዲወስድ አይገደድም።

**፲፩. ቃለ-መሃላ ስለመፈጸም፣**

ማንኛውም ፈቃድ የሚሰጠው ጠበቃ የሚከተለው ቃለ-መሀላ በጽሁፍ ያረጋግጣል።

እኔ-----ዛሬ-----ቀን-----  
-----19-----ዓ/ም

በፍትህ ቢሮ የጥብቅና ፈቃድ ስቀበል በሙያዬ በቅንነትና በታማኝነት በመስራት የምወክላቸውን የደንበኞቼን ጥቅም ህግ በሚፈቅደው መጠን ላስከብር ከተከራካሪዎችና ከሙያ በልደረቦቼ በመግባባት ልሰራና ለፍርድ ቤቶች ተገቢውን ክብር በመስጠት ለህግ መከበር አጋዥ ለመሆን ቃል እገባለሁ።

2. Any person who has taught law in Ethiopia higher education institution at least as an assistance lecturer or has served, holding a degree in law, as a judge or public prosecutor in regional high court or above or a legal consultant and attorney in known government organs and public enterprises may not be required to take an examination where he applies for a license within a period of one year from the termination of his employment.

**11. Taking an Oath**

Any advocate shall take in writing the following oath;

I ----- when taking this license from the Justice Bureau this ----- day of ----- 19 -----, promise that i will, with honesty and good faith defend the causes of my clients in accordance with the law, work with understanding with my opponents and colleagues, and give due respect to courts and be help full for /to the rule of law.

**፲፪. የጥብቅና ፈቃድ ደረጃን**

**ስለማሻሻል፡**

፩ ማንኛውም የሁለተኛ ደረጃ የጥብቅና ሥራ ፈቃድ የተሰጠው ሰው የጥብቅናውን ሥራ ፈቃድ ወደ አንደኛ ደረጃ እንዲሻሻልለት ሊጠይቅ ይችላል፤

፪ በዚህ አንቀጽ የተመለከተው የአንደኛ ደረጃ የጥብቅና አመልካች ደረጃው እንዲሻሻል የመጠየቅ መብት የሚኖረው፤

ሀ/ በሕግ ትምህርት ዕውቅና ካገኘ የትምህርት ተቋም በሕግ በዲግሎማ የተመረቀ በጥብቅና ሥራ ፈቃድ ሙያው ቢያንስ አራት ዓመት ያገለገለ፤ ሆኖ ሲገኝ፤

ለ/ በሕግ ዕውቅና ካገኘ የትምህርት ተቋማት በሕግ በሰርቲፍኬት የተመረቀ በያዘው የሁለተኛ የጥብቅና ሥራ ፈቃድ ቢያንስ ሰባት ዓመት ያገለገለ፤ ሆኖ ሲገኝ፤

**፲፫. ፈቃድን ስለመመለስ፡**

፩ ማንኛውም ጠበቃ ከሙያው ውጭ ከሆነ ሥራ በዋነኝነት የተሰማራ እንደሆነ ወይም በሌላ ማናቸውም ምክንያት ሙያዊ አገልግሎት ለመስጠት ያልቻለ እንደሆነ ፈቃዱን እንደሁኔታው ለተወሰነ ጊዜ ወይም በቋሚነት ለቢሮው ይመልሳል።

፪ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ መሠረት ፈቃዱን የመለሰ ጠበቃ ፈቃዱን እንዲመልስ ያስገደደው ምክንያት እንዳበቃ ወይም እንደተወገደ ከሥራው ተለይቶ በቆየበት ጊዜ በሥነ ምግባር ጉድለት ሊያስጠይቀው የሚችል ጥፋት ካልፈጸመ ፈቃዱ ሊወሰድ ይችላል፤

**12. Up grading of the Advocacy License.**

1. Any person who holds the second class advocacy license can request for the first class advocacy license.

2. An applicant shall have a right to request for upgrading where;

a. Where he has a diploma in law from legally recognized educational institution and has a minimum of four years experience as advocate;

b. Where he has a certificate in law from legally recognized educational institution and has a minimum of seven years experience as second class advocate.

**13. Returning a License**

1. Any advocate shall return his license to the Bureau temporarily or permanently as the case may be where he is mainly engaged in an activity outside his profession or is not in position to render his services on any other ground.

2. An advocate who has returned his license in accordance with sub Article /1/ of this Article may , re- take same up on termination or removal of the cause which compelled him to return his license, provided that he has not committed any fault which would make him liable for breach of discipline.

**፲፬. ፈቃድን ስለማገድ ወይም ስለመሰረዝ፤**

፩ ይህን አዋጅ ወይም በዚህ አዋጅ መሠረት የሚወጡ ደንቦችንና መመያዎችን ወይም የጠበቆች የሥነ-ምግባር ደንብ የጣሰ ጠበቃ እንደሁኔታው ፈቃዱ ሊታገድ ወይም ሊሰረዝ ይችላል፤

፪ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ቢሮው ከሚከተሉት ሁኔታዎች በአንዱ ፈቃዱ ሊሰረዝ ይችላል፤

ሀ/ ፈቃዱ የተገኘው በማታለል ወይም የሀሰት ማስረጃ ወይም መግለጫ በማቅረብ እንደሆነ፤

ለ/ ለጥብቅና ሙያ ብቃት የሌለው መሆኑን በሚያሳይ የወንጀል ድርጊት ተከሶ በፍርድ ቤት ጥፋተኝነቱ የተረጋገጠ እንደሆነ

ሐ/ ከተሰጠው የጥብቅና ሥራ ፈቃድ ደረጃ በላይ ሲሰራ የተገኘ እንደሆነ፤

መ/ ማንኛውም ዓይነት የማጭበርበር ድርጊት ወይም የሙያ ሥነ-ምግባር በከባድ ሁኔታ በመተላለፍ የጥብቅና ሥራ ማካሄዱ የተረጋገጠ እንደሆነ፤

**14. Suspension or Revocation of License**

1. A license may be suspended or revoked, as the case may be, where an advocate violates this proclamation or regulations and directives issued in accordance with this proclamation or Advocates' Ethical Regulations.

2. Without prejudice to the generality of sub-Article /1/ of this Article the Bureau may revoke a license on one of the following grounds:

a/ Where the license is obtained with fraud/ deceit or by producing falsified document or information;

b/ Where the advocate is charged with an offense showing his incompetence to continue practicing and found guilty there of;

c/ Where the advocate is found practicing in a court for which he is not licensed;

d/ Where it is ascertained that he is found practicing by any sort of deceitful activity or in gross transgression of Advocates' Ethical Regulation;

ሠ/ ከጥብቅና ሙያ በታገደበት ወቅት የጥብቅና ሙያ አገልግሎት መስጠቱ የተረጋገጠ እንደሆነ፤

ረ/ ለራሱ ወይም ለሌላ በአገናኝ አማካኝነት ሥራ ለማግኘት ገንዘብ የሰጠ ወይም ለመስጠት የሞከረ እንደሆነ፤

ሰ/ ከጥብቅና ሙያ ጋር በግልጽ የሚጋጭ ወይም የማይጣጣም ተጨማሪ ሥራ ሲያከናውን የተገኘ እንደሆነ፤

፫. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ በሮው ከሚከተሉት ሁኔታዎች በአንዱ ፈቃዱ ሊያግድ ይችላል፤

ሀ/ ያለበቂ ምክንያት ፈቃዱን በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፭ መሠረት ያላሳደሰ እንደሆነ፤

ለ/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፮ ንዑስ አንቀጽ /፪/ የተመለከተውን በመተላለፍ የጠበቃ ረዳት አድርጎ ያሠራ እንደሆነ፤

፲፭. ስለመመዝገብ፤  
፩ ፈቃድ የተሰጠው ጠበቃ ስምና ዜግነት የፈቃድ ዓይነት መደበኛ የመኖሪያ የሥራ አድርሻውና ሌሎች በቢሮው የሚጠየቁ አስፈላጊ መረጃዎች የሚይዝ መዝገብ ይኖረዋል፤

e/. Where he is found practicing an advocacy while suspended;

f/ Where he gives or attempts to give money to a person with a view of securing a job for himself or another advocate through intermediary;

g/ Where he carries out additional activity which is obviously conflicting or inconsistent with his profession;

3. with out prejudice to the generality of sub- Article/1/ of this Article the Bureau may suspend a license on one of the following grounds;

a/ Where he fails with out good cause to renew his license in accordance with Article 5 of this proclamation;

b/ where he employs person not permitted to practice as advocate assistant in violation of sub Article/2/ of Article 16 of this proclamation.

**15. Registration**

1. There shall be a register in which the name and nationality of the advocate, license type, normal residence and usual place of business of the advocate and such other particulars, required by the Bureau are registered;

፪ ስሙ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ ሥር በተመለተው መዝገብ ውስጥ ያልገባ ሰው የጥብቅና አገልግሎት መስጠት አይችልም፤

፫ መዝገቡ ለሕዝብ ግልጽ ይሆናል፤

**፲፮. ከጠበቃው ጋር የሚሰሩ ሰዎችን ስለመመዝገብ፤**

፩ ማንኛውም ጠበቃ ወይም የጥብቅና አገልግሎት ድርጅት በሥራው የሚያግዙትን የሕግ ጉዳይ ፀሐፊዎች፣ ፀሐፊዎች የሌሎች ሠራተኞች ስምና ኃላፊነት ቢሮው ለዚህ ጉዳይ በመደበው ባለስልጣን በጽሁፍ በማሳወቅ ያስመዘግባል፤

፪ ማንኛውም ጠበቃ ከቢሮው ወይም በአርሱ ከተወከለ ባለስልጣን ፈቃድ ሳያገኝ፡-

ሀ/ ከመዝገብ ስሙ የተፋቀ፤

ለ/ በጥብቅና ሙያ አገልግሎት የታገደ፤

ሐ/ በዲስኘሊን ጥፋት ከመ/ቤቱ የተባረረ ሰው፤

መ/ ምግባረ ብልሹነትን በሚመለከት ወንጀል ተከሶ የተፈረደበትን ወይም፤

ሠ/ በመንግስት ሥራ ተቀጥሮ የሚሰራ በሕግ ጉዳይ ፀሐፊነት መቅጠር አይችልም፤

2. No person may render advocacy service unless he is registered in the register specified in sub- Article/1/ of this Article;

3. The register shall be open to the public.

**16. Registration of persons working with the advocate**

1. Any advocate or a law firm shall notify in writing to an official assigned, by the Bureau, for registration of the names and responsibilities of secretary typists, law clerks, assistant advocates and other employees working under his supervision.

2. Any advocate may not, with out a prior consent of the Bureau or an official designated by him, employ the following persons as a law clerk:

a/ a person whose name is removed from the register;

b/ a person suspended from practicing advocacy;

c/ a person dismissed from office due to disciplinary infringement;

d/ a person charged for and convicted of an offense of improper conduct; or

e/ a public servant.

፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፪

የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የሕግ ትምህርት ወይም ስልጠና ወይም ልምድ የሌለው ሰው በሕግ ጉዳይ ፀሐፊነት ሊቀጠር አይችልም፤

**ክፍል ሶስት**

**አስፈጻሚ አካላት**

፲፯. **የቢሮው ሥልጣንና ተግባር፤**

፩ የጥብቅና ሥራ ፈቃድ ይሰጣል፤ ጠበቆችን ይመዘግባል፤ የጥብቅና ፈቃድ ያድሳል፤ ያግዳል፤ ይሠርዛል፤

፪ በዚህ አዋጅ መሠረት በሚወጣው ደንብ በሚወሰነው መሠረት ለሚሰጠው አገልግሎት ክፍያ ያስከፍላል፡፡

፲፰. **የጥብቅና ሥራ ፈቃድ ገምጋሚ**

**ኮሚቴ፤**

የሚከተሉት አባላት የሚኖሩት የጥብቅና ሥራ ፈቃድ ገምጋሚ ኮሚቴ ከዚህ በኋላ "ኮሚቴው" እየተባለ የሚጠራ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል፡፡

ሀ/ ከፍትህ ቢሮ ሁለት ተወካይ

ለ/ ከጠበቆች ሁለት ተወካይ

ሐ/ ከክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት አንድ ተወካይ

፩ የአንድ አባል የሥራ ዘመን ሁለት ዓመት ሲሆን የኮሚቴው ሰብሳቢ ከአባላቶቹ ውስጥ በቢሮው ይሰየማል፤

3. Without prejudice to the provisions of sub- Article/2/ of this Article, a person who has no legal education, training or experience may not be employed as a law clerk.

**PART THREE**

**Executive Organs**

**17. Power and Duties of the Bureau**

1. Register advocates, issue, renew, suspend or revoke license;
2. Charge fees, determined by the regulation to be issued in accordance with this proclamation for the service it renders.

**18. License Evaluating Committee**

1. There shall be al license evaluating committee (here in after referred to as the " committee" composed of the following members:
  - a/ Two representatives of the Bureau;
  - b/ Two representative of the advocates;
  - c/ a representative of the regional Supreme Court.
2. The term of office of a member of the committee shall be two years and the chair person of the designated by the Bureau from among the members.

**19 የኮሚቴ ሥልጣንና ተግባር**

፩ የአመልካች ማስረጃ መርምሮ አመልካቹ ፈቃድ እንዲሰጠው ወይም እንዳይሰጠው ለቢሮው የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባል፤

፪ አመልካቹ ለፍትህ ሥራ አካሄድ የሚሰማማ የሥነ-ምግባር፣ ብቃት ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ ማንኛውንም ሰው መጠየቅ ወይም ማስረጃ አስቀርቦ መመርመር ይችላል።

**፳. የኮሚቴው ስብሰባ፤**

፩ ኮሚቴው እንደአስፈላጊነቱ በማናቸውም ጊዜ ሊሰበሰብ ይችላል፤

፪ ከኮሚቴው አባላት አብዛኞቹ ከተገኙ ምልዓተ-ጉባኤ ይሆናል፤

፫ የኮሚቴው ውሳኔዎች በስብሰባው በተገኙ አባላት በድምፅ ብልጫ ይተላለፋል፤ ሆኖም ድምፅ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ስብሰባው ወሳኝ ድምፅ ይኖረዋል፤

፬ በዚህ አንቀጽ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ኮሚቴው የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ሊያወጣ ይችላል፤

**19. Power and Duties of the Committee**

1. Shall submit, after examining the supporting documents produced by the applicant, recommendation to the Bureau as to whether the applicant shall be issued with license or not.

2. May cause the production of any witness or evidence and examine same with a view to ascertaining the suitability of the advocate's character in assisting the administration of justice.

**20. Meetings of the committee**

1. The committee shall conduct its meetings as frequently as may be required;

2. There shall be a quorum where more than half of the members are present;

3. Decision of the committee shall be passed by a majority vote of members present at a meeting. In case of tie, however, the chair person shall have a casting vote;

4. Without prejudice the provisions of this Article the committee may draw up its own rules of procedure.



**፳፩. የጠበቆች የዲስፒሊን ጉባዔ፤**

፪ የሚከተሉት አባላት የሚኖሩት የጠበቆች የዲስፒሊን ጉባዔ ከዚህ በኋላ "ጉባዔው" እየተባለ የሚጠራ ይሆናል፤

- ሀ/ ከፍትህ ቢሮ ሁለት ተወካዮች
- ለ/ ከጠበቆች ሁለት ተወካይ
- ሐ/ ከክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት አንድ ተወካይ

2 የአንድ አባል የሥራ ዘመን ሁለት ዓመት ሲሆን የጉባዔ ሰብሳቢ ከአባላቶቹ ውስጥ በቢሮው ይሰየማል፤

**፳፪. የጉባዔው ሥልጣንና ተግባር፤**

**ጉባዔው፤**

፩ ይህን አዋጅ ወይም በዚህ አዋጅ መሠረት የሚወጣው የሥነ-ምግባር ደንብ ወይም መመሪያ በመተላለፍና በጠበቃ ላይ የሚቀርቡ ክሶችን ተቀብሎ ያጣራል፤ ይመረምራል፤

፪ በጠበቃው ላይ የቀረበውን ክስ ለማየት የሚያበቃ ማስረጃ መኖሩን ሲያረጋግጥ ጠበቃው መልሱን በ30 ቀን ውስጥ እንዲያቀርብ በመጥሪያው ላይ በመግለጽ ክሱን ለጠበቃው ይልካል፤

**21. Advocates disciplinary council**

1. There shall be Advocates disciplinary council (here in a after referred to as "the council") composed of the following members:

- a/ Two representatives of the Bureau;
- b/ Two representatives of the Advocates;
- c/ a representative of regional Supreme Court.

2. The term of office of a member shall be two years and the chairperson of the council shall be designated by the Bureau from among the members thereof.

**22. Power and duties of the council**

**The council:**

- 1. Shall, investigate a charge brought against an advocate violating the provisions of this proclamation or the advocates' code of conduct or directives issued in accordance with this proclamation;
- 2. Shall, where it ascertains that there is adequate evidence to entertain the charge, send the charge to the advocate notifying him in the summons to appear with his reply with in 30 days.

፫ በጠበቃው ላይ የቀረበውን ክስና ማስረጃ እንዲሁም በጠበቃው በኩል የተሰጠውን መልስና ማስረጃ ከመረመረ በኋላ፤

1 ክስ ተገቢ ካልሆነ ወይም በበቂ ማስረጃ ካለተደገፈ ክስን

በመሠረዝ ጠበቃው ከክስ እንዲሰናበት፤

2. ክስ ተገቢና በማስረጃ የተደገፈ ከሆነ እንደጥፋቱ ክብደት፡-

ሀ/ ለጠበቃው የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጠው፤

ለ/ ጠበቃው በዚህ ጉዳይ ላይ በፍ/ቤት ያልተቀጣ ከሆነ ለሁለት ዓመት በጥብቅና ፈቃድ እንዳይሰራበት፤

ሐ/ ከብር 5000/አምስት ሺህ ብር/ በማይበልጥ ገንዘብ እንዲቀጣ፤

መ/ ፈቃዱ እንዲሰረዝ ይደረጋል፤

ሠ/ ኮሚቴው ተገቢ ነው ያላቸውን ሌሎች ውሳኔዎች እንዲሰጥ ውሳኔ ሀሳቡን ለበላይ ኃላፊ ያቀርባል፤

፬. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፫/ መሠረት ተገቢውን ውሳኔ እስኪወሰድ ድረስ የጥብቅና ፈቃዱ ሊያግድ ይችላል፡፡

፭. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በጠበቃው ላይ የሚጣለውን ቅጣት መጠን ለመወሰን የወንጀል ሪከርድ የጠበቃውን የግል ማህደር ወይም ሌላ ተመሳሳይ ማስረጃ መስማትና መመርመር ይችላል፤

3. shall submit, after examine the charge brought and evidence produced against the advocate and the advocate's replay and evidence there to, the following recommendations to the Bureau:

1. acquittal of the advocate, by dismissing the charge, where the charge is improper or is not supported by evidences;

2. where the charge is proper and supported by evidence according to the gravity of the offense:

- a/ a written warring to be give to him;
- b/ To suspend him for a period of two years when the advocate is not punished by the court;
- c/ To impose a fine not exceeding birr 5,000;
- d/ to revoke his license;
- e/ To give such other appropriate decisions.

4. may temporarily suspend the license until such time that an appropriate decisions is given as per sub- Article/3/ of the Article;

5. may examine where demand necessary, the antecedent and personal file of the advocate or any other similar evidences in determining the magnitude of the penalty to be imposed;

፮. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፫/ መሠረት የተሰጠው ማንኛውም ውሳኔ በጠበቃው የግል ማህደር ውስጥ እንዲመዘገብ ይደረጋል፤

፯. የጠበቆች የሥነ-ምግባር ብቃት የሚገቡበትበትንና የጥብቅና ሙያ የሚጠበቅበትን ሁኔታ እያጠና ለቢሮ ሀሳብ ያቀርባል፤

፰. የቀረበውን ማንኛውም ክስ ክሱ በቀረበ ክስድስት ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የመጨረሻ የውሳኔ ሀሳብ ለቢሮው ያቀርባል።

በዚህ ውስጥ ጉዳዩን ለማጠናቀቅ የማይችልበት በቂ ምክንያት ሲያጋጥም ምክንያቱን በጽሁፍ በመግለጽ ከሶስት ወር የማይበልጥ ተጨማሪ ጊዜ እንዲፈቀድለት ቢሮውን በጽሁፍ መጠየቅ ይችላል።

**፳፫. የጉባዔው ስብሰባ፤**

፩ ጉባዔው እንደአስፈላጊነቱ በማናቸውም ጊዜ መሰብሰብ ይችላል፤

፪ ከጉባዔው አባላት አብዛኞች ከተገኙ ምልአተ-ጉባዔ ይሆናል፤

፫ የጉባዔው ውሳኔዎች በድምፅ ብልጫ ያልፋሉ፤ ሆኖም ድምጹ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምፅ ይኖረዋል።

6. Shall cause the recording of any decision approved by the Bureau given as per sub- Article /3/ of this Article in the personal file of the advocate;

7. Shall undertake studies and submit recommendations to the Bureau on ways of enhancing and the observance of professional conduct;

8. Shall submit to the Bureau a recommendation regarding the final decision on any charge within a period not exceeding six month. When there are sufficient grounds for failing to dispose of the case within such time, the council may request the Bureau in writing for an additional time not exceeding three months stating the reason there in.

**23. Meetings of the Council**

1. The council shall conduct meeting as frequently as required.

2. There shall be a quorum where more than half of the members are present.

3. Decisions of the council shall be passed by a majority vote of members present at a meeting. In case of a tie, however, the chairperson shall have a casting vote.

4. በዚህ አንቀጽ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ጉባዔው

የራሱን የስብሰባ ሥነ

ሥርዓት ሊያወጣ ይችላል፤

**፳፬. የቢሮው ሥልጣን፤**

1. ቢሮው በአንቀጽ ፬8 ንዑስ

አንቀጽ /፩/ወይም በአንቀጽ ፳፩ ንዑስ

አንቀጽ /፫/ሠ መሠረት ከኮሚቴው

ወይም ከጉባዔው የቀረበውን የውሳኔ

ሃሳብ ከመረመረ በኋላ ተገቢውን

ውሳኔ ይሰጣል፤

2. ኮሚቴው ወይም ጉባዔው በአግባቡ

ያላጣራው ወይም ያላጠነው ፍሬ

ነገር ወይም ማስረጃ ካለ ይኸው ተጣርቶ ወይም ተገናዝቦ እንዲቀርብ ለኮሚቴው ይመልሳል፤

**፳፭. የጥብቅና ሙያ መግቢያ ፈተና አዘጋጅና የችሎታ ብቃት መለኪያ ቦርድ፤**

፩ የሚከተሉት አባላት የሚኖሩት

የጥብቅና ሙያ መግቢያ ፈተና

አዘጋጅና የችሎታ ብቃት መለኪያ

ቦርድ ከዚህ በኋላ ቦርድ እየተባለ

የሚጠራ ቦርድ ተቋቁሟል፡፡

ሀ/ የቢሮው ሶስት ተወካይ

ለ/ የጠበቆች ማህበር ተወካይ

ሐ/ የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ተወካይ

4. without prejudice to the provisions of this Article the council may draw up its own procedure.

**24. Power of the Bureau**

1. The Bureau shall, after considering the recommendations submitted to him by the committee or the council in a accordance with sub - Article /1/ of Article 18 and sub- Article /3/ /e/ of Article 21 respectively, decided as appropriate;

2. He may direct the recommendation for reconsideration by the committee or the council where he is of opinion that certain facts or evidences have not been considered by same.

**25. Advocacy Entrance Exam Setting and Competence Certifying Board**

1. There shall be an advocacy entrance exam setting and competence certifying " Board" / here in after referred to as the "Board"/ composed of the following members.

a/ Three representatives of the Bureau;

b/ a representatives of the advocates' association;

c/ a representatives of the Regional Supreme Court.

፪ የአንድ አባል የሥራ ዘመን አምስት ዓመት ሲሆን የቦርዱ ሰብሳቢ በቢሮው ይመረጣል፤

**፳፮. የቦርድ ሥልጣንና ተግባር ቦርድ፤**

፩ ከቢሮው ወይም በእርሱ ከሚወከል ባለሥልጣን ጋር በመመካከር በየዓመቱ የጥብቅና ችሎታ መመዘኛ ፈተና እንዲዘጋጅ በተወሰነ ጊዜና ቦታ ለአመልካቶች ይሰጣል፤

፪ የተፈና ወረቀቶች ያርማል፤ ለማለፍ የሚያበቃውን ነጥብ ይወስናል፤ የፈተናውን ውጤት ለቢሮው አቅርቦ ሲጸድቅ ውጤቱን በይፋ ያስታውቃል፤

፫ የሥነ ሥርዓት ደንብና መመሪያ ያዘጋጃል፤ ለቢሮው ያቀርባል፤ ሲጸድቅ በሥራ ላይ ያውላል፡፡

**፳፯. በቢሮ ውሳኔ ላይ ስለሚቀርብ ይግባኝ**

፩ ቢሮው የሰጠው ውሳኔ ስህተት ያለበት ሆኖ ከተገኘ በውሳኔው ቅር የተሰኘ ወገን ውሳኔውን በደረሰው በሰላሳ ቀናት ውስጥ ይግባኝ ለክልሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት ማቅረብ ይችላል፤

፪ ፍ/ቤቱ ወደ ፍሬ ነገሩ ሳይገባ በሕግ ጉዳይ ላይ ውሳኔ በመስጠት ጉዳዩን ወደ ቢሮው ይመልሰዋል፤

2. The term of office of a member shall be five years and the chair man of the board shall be nominated by the Bureau.

**26. Power and Duties of the Board  
The Board**

1. In consultation with the Bureau or an official delegated by him, prepare and give advocacy entrance exams to applicants at fixed place and time.
2. Mark exam papers, determine the pass-mark and publicize result after submitting same for approval to the Bureau or an official delegated by him;
3. Issue and submit to the Bureau its own rules of procedure and implement same up on approval.

**27. Appeal against the Decision of the Bureau**

1. The person who is aggrieved by the decision of the Bureau may, where the decision has an error of law, appeal to the Regional High Court within thirty day from receipt of such a decision.
2. The court shall decide on the question of law, without going in to the merit, and shall return same to the Bureau.

3.የቢሮው ውሳኔ የሕግ ስህተት ያለበት ሆኖ ከተገኘ ቢሮው የፍ/ቤቱን ውሳኔ መሠረት በማድረግ ጉዳዩን እንደገና እንዲታይ ያደርጋል።

**ክፍል ሶስት፣**

**ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

**፳፰. የጠበቆች ግዴታዎች፣**

ማንኛውም ጠበቃ፡-

፩ ይህንን አዋጅና በዚህ አዋጅ መሠረት የሚወጣው ደንብና መመሪያ እና የሚሰጡትን ትዕዛዞችና ውሳኔዎች የማክበር፣

፪ ከደንበኛው ለሚቀበለው ማንኛውም ዓይነት ክፍያ ደረሰኝ መስጠት፣

፫ በደንበኞቹ ላይ በሙያው ለሚደርሰው የፍ/ብሔር ጥፋት ካላ እንዲሆን መድሀን መግባት አለበት፣

፬ ፈቃድ ሲያወጣ፣ሲያድስና ሲተካ በዚህ አዋጅ መሠረት በሚወጣው ደንብ መሠረት የሚፈለግበትን የፈቃድ ክፍያ የመክፈል ግዴታ አለበት።

**፳፱. ቅጣት፣**

በተሻሻለው የወንጀል ሕግ የበለጠ ቅጣት የሚያስቀጣ ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም ሰው በዚህ አዋጅ መሠረት ፈቃድ ሳያወጣ ወይም የጥብቅና ፈቃድ ሳያሳድስ የጥብቅና

3. error of law, the Bureau shall review the case on the basis of the decision of the court.

**PART THREE**

**Miscellaneous Provisions**

**28. Duties of the Advocate**

Any advocate shall have the duty to;

1. Observe this proclamation, and regulation and directives to be issued in accordance with this proclamation and order and decision give there of.

2. Give a receipt in respect of any consideration he receives from his client;

3. Have an insurance policy, with a view to redressing any civil injury or harm to be incurred by his clients, due, to his professional default;

4. Pay the fees required, in obtaining, renewing and replacing a license, by the regulations to be issued in accordance with this proclamation.

**29. Penalties**

Unless the provision of the revised penal code provide amore severe penalty, any person who renders or attempts to render advocacy services

አገልግሎት የሰጠ ወይም ለመስጠት የሞከረ እንደሆነ ከብር 5 ሺህ ባላነሰ እና ከብር 10 ሺህ ባልበለጠ የገንዘብ መቀጫ ወይም ከስድት ወር ባላነሰ እና ከሁለት ዓመት ባልበለጠ እሥራት ይቀጣል።

**፴. የመሽጋገሪያ ድንጋጌ**

በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፰፣ ፱፣ እና ፲ ሥር የሰፈሩት ድንጋጌዎች ቢኖሩ ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት በክልሉ ውስጥ ግልጋሎት ሲሰጡ ለነበሩ ጠበቆች በዚህ አዋጅ እንደተሰጣቸው ይቆጠራል። ዝርዝሩ ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣ ደንብ ይወሰናል።

**፴፩. ደንብ የማውጣት ሥልጣን፣**

የመስተዳድር ም/ቤት ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም የሚረዳ ደንቦችን ቢሮው ደግሞ ዝርዝር መመያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

**፴፪. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ፣**

ይህ አዋጅ በክልሉ ልሳነ-ሕግ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አሰላ ግንባት፣፳፭፣፳፮ ቀን  
የደጋል አይሸሽም ብርሃኔ  
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት  
ኘሬዚዳንት

without having obtained a license or renewing his license in accordance with this proclamation shall be punished with a fine not less than 5,000 birr and not exceeding 10,000 birr or imprisonment not less than 6 month and not exceeding 2 years.

**30. Transitory provisions**

Without prejudice to Article 8, 9 and 10 of this proclamation advocates who have been rendering advocacy services in the Region prior to the issuance of this proclamation shall be deemed as if it is issued by this proclamation and the detail shall be determined by the regulation issued for the implementation of this proclamation

**31. Power to issue Regulations**

The Administrative council and the Bureau may issue Regulation and directives respectively for the proper implementation of this proclamation.

**32. Effective Date.**

This proclamation shall enter in to force on the date of their publication in the Regional Lissane Hig Gazeta.

Done at Assosa, 26th day of May 2006.

YAREGAL AYSHESHEME  
PRESIDENT OF THE BENISHANGUL  
GUMUZ REGIONAL STATE